


Decision

ዕኋና



- III Level 2
- ◎ Amharic / English
- Mezemir Girma
- Vusi Malindi
- Ursula Nafula

This work is licensed under a Creative Commons

Atribution 4.0 International License.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



children's stories in Canada's many languages.

Storybooks Canada in an effort to provide
(africanstorybook.org) and is brought to you by
This story originates from the African Storybook

Translated by: (am) Mezemir Girma

Illustrated by: Vusi Malindi


Written by: Ursula Nafula

ዕኋና / Decision

storybookscanada.ca

Storybooks Canada





መንደራ በዚ ቅጋር ነበሩበት:: ወሃ ከበና ለመቆዳት ፈቻም
ሰልፍ እንስለፍ ነበር::


...

My village had many problems. We made a long line to fetch water from one tap.

We waited for food donated by others.

...

ሀናይነት ማቅረብ የጊዜ በኋላ እንደሆነ ነበር፡፡






አን ፍቃድ ቤቶችናን በኋላ ምስና::

...

We locked our houses early because of thieves.



ሁለተኛም በእኔና ደምኑ <<ሁይወጥኑን መቀሪ ይኖርባና>>
በማለት ማሆኑ:: ከዚያቸው ቅን ፕሮ፲ን ቁጥርናን ለመፍታት
አስፈላጊ እንሰራ ፕሮ፲::

...

We all shouted with one voice, “We must change our lives.” From that day we worked together to solve our problems.

dig a well."

Another man stood up and said, "The men will

...



:::畛


>All of them said, "We will dig a well."

Many children dropped out of school.

...

ሁኔታውን በዚህ የወጪ ነው::





ወጪ ሲቻቸ በሌሎች መንደሮች ወሰጣቸውን ያገለግል
ነበር::


...

Young girls worked as maids in other villages.

እንዲት ሲኩጥም <<የቻቸ ከኂ ጥሩ እሁሉ መዘራት ላይ
መስማሩት ይችላለ>> እሉ::

...


One woman said, “The women can join me to grow food.”



Eight-year-old Juma, sitting on a tree trunk shouted, "I can help with cleaning up."

...

עֲמָקָם אֶלְאַחֲרָה נִזְבֵּל:
כִּי אֵת שְׁמָמָה גַּדְעָן מִמְּלֹא קֹדֶשׁ




Young boys roamed around the village while others worked on people's farms.

...

עֲמָקָם אֶלְאַחֲרָה נִזְבֵּל:
סְמָפָנִים וְצָרָבָת עֲמָלָל אֲמָלָל אֲמָלָל אֲמָלָל





የፌስ በንፃዕስ ቅጥር ቅኩስ ወረቀት በየአጥሩና በየዘዴ ለይ
ደንጋጌዥል ነበር::


...

When the wind blew, waste paper hung on
trees and fences.

አባቱ ተነስቶ <<እኔዕለን ቅጣሪዎችንን ለመፍታት በርሃ መሰራት
ድናርጋኑል>> እለ::

...

My father stood up and said, “We need to work
together to solve our problems.”



People gathered under a big tree and listened.

...

አማካና ተቀባይነት የተለያዩ ማረጋገጫዎች





People were cut by broken glass that was
thrown carelessly.

...

ነበር፡፡

አማካና ተቀባይነት የተለያዩ ማረጋገጫዎች






አንድ ቅን ወጪው ቅመና የወሂን መያዝዎችን በደን ቀሩ::

...

Then one day, the tap dried up and our containers were empty.



አባቱ ስዋቹ በመንደር ስብሰባ ላይ አንዳገኝ ለመቀስቀስ ካበት
በተ ካራ::

...

My father walked from house to house asking people to attend a village meeting.